



እግዚአብሔርም ያንን ነገር በነጋው አደረገ፣ የግብፅም ከብት ሁሉ ሞተ፤ ከእስራኤል ልጆች ከብት ግን አንድ ስንኳ አልሞተም።

בָּבֶל	וַיִּכְבְּדוּ	אֶת	עַד	לְשָׂרֵי	מִמֶּנְהֶם	מִן	לֹא	וַהֲנִי	פָּרַעַת	וַיִּשְׁלַח	7
ልብ-የ	-አና-ከባድ	አንድ	-እስከ	እስራኤል	-ከ--እና-ለ-ከብቱ	ሞት	አል	-አና-እነሆ	ፈርዖን	-አና-ለከ	
<a href="#">H3513</a>	<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H5704</a>	<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H4735</a>	<a href="#">H4191</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H2009</a>	<a href="#">H6547</a>	<a href="#">H7971</a>		

פ	העם	את	שלח	ולא	פרעת
§	-ያ-ሕዝብ	)ጠላ(	ለከ	-አና-አይ	ፈርዖን
		<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H7971</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H6547</a>

ፈርዖንም ለከ፣ እነሆም ከእስራኤል ልጆች ከብት አንድ ስንኳ አልሞተም። የፈርዖን ልብ ግን ደነደነ፣ ሕዝቡንም አልለቀቀም።

מַחֲזִיקֵי	מִלְּאֵי	לְכֶם	קָרוּ	אֶתְּהֵן	וְלֹא	מִשָּׁה	לֹא	וַהֲנִי	וַיִּמָּאֵר	8
የአንተ-handfuls	ሙሉት-	-ለ-አናንተ	ወሰድ	አሮን	-አና--ለ--ወደ	ሙሴ	-ለ--ወደ	እግዚአብሔር	-አና-ለለ	
<a href="#">H2651</a>	<a href="#">H4393</a>		<a href="#">H3947</a>	<a href="#">H0175</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H4872</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0559</a>	

: פָּרַעַת	לְעֵינַי	הַשְּׂמִימָה	מִשָּׁה	וַיִּרְקוּ	כִּבְשָׁן	פִּי
ፈርዖን	-በ-ፊት-ዓይን	ሰማያት	ሙሴ	-አና-ረጨ	እቶን	soot-of
<a href="#">H6547</a>		<a href="#">H8064</a>	<a href="#">H4872</a>	<a href="#">H2236</a>	<a href="#">H3536</a>	<a href="#">H6368</a>

እግዚአብሔርም ሙሴንና አሮንን። እጆችሁን ሞልታችሁ ከምድጃ አመድ ውሰዱ፣ ሙሴም በፈርዖን ፊት ወደ ሰማይ ይበትኑ።

הָאָרֶץ	עַל	וַהֲנִי	מִצְרַיִם	אֶרֶץ	כָּל	עַל	לְאֶבֶן	וַהֲנִי	9
-ያ-ሰው	-በ-ላይ--በ-ላይ	-አና-ሆነ	ግብፅ	ምድር	ሁሉ	-በ-ላይ--በ-ላይ	fine-dust	-አና-ሆነ	
<a href="#">H0120</a>		<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H4714</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H3605</a>		<a href="#">H0080</a>	<a href="#">H1961</a>	

: מִצְרַיִם	אֶרֶץ	כָּל	אֲבַעְבְּעֵת	פָּרַח	לְשִׁחִין	הַבְּהֵמָה	וְעַל
ግብፅ	ምድር	-በ-ሁሉ	blisters	breaking-out	boils	-ያ-እንስሳ	-አና--በ-ላይ--በ-ላይ
<a href="#">H4714</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H0076</a>		<a href="#">H7822</a>	<a href="#">H0929</a>	

እርሱም በግብፅ አገር ሁሉ ትቢያ ይሆናል፣ በግብፅም አገር ሁሉ በሰውና በእንስሳ ላይ ሻህኝ የሚያመጣ ቍስል ይሆናል አላቸው።

הַשְּׂמִימָה	מִשָּׁה	אֶתְּ	וַיִּזְרַק	פָּרַעַת	לְפָנַי	וַיַּעֲמֵדוּ	הַכִּבְשָׁן	פִּי	את	וַיִּקְרָא	10
ሰማያት	ሙሴ	አሰን	-አና-ረጨ	ፈርዖን	ፊት-የ	-አና-ቆሙ	-ያ-እቶን	soot-of	)ጠላ(	-አና-ወሰዱ	
<a href="#">H8064</a>	<a href="#">H4872</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H2236</a>	<a href="#">H6547</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H5975</a>	<a href="#">H3536</a>	<a href="#">H6368</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3947</a>	

: וַיִּבְרַחְמָה	בְּאֶרֶץ	פָּרַח	אֲבַעְבְּעֵת	שִׁחִין	וַהֲנִי
-አና--በ-ላይ--ያ--አና-በ-እንስሳ	-በ-ላይ--ያ-ሰው	breaking-out	blisters	boils	-አና-ሆነ
<a href="#">H0929</a>	<a href="#">H0120</a>		<a href="#">H0076</a>	<a href="#">H7822</a>	<a href="#">H1961</a>

ከምድጃውም አመድ ወስደው በፈርዖን ፊት ቆሙ፤ ሙሴም ወደ ሰማይ በተነው፣ በሰውና በእንስሳ ላይ ሻህኝ የሚያመጣ ቍስል ሆነ።

וַיִּשְׁחִין	וַהֲנִי	כִּי	וַיִּשְׁחִין	מִפְּנֵי	מִשָּׁה	לְפָנַי	לְעַמּוּד	הַחֲרָטְמִים	יִכְלוּ	וְלֹא	11
-ያ-boils	ሆነ	-ለ-ምክንያቱም	-ያ-boils	ከ-ፊት	ሙሴ	ፊት-የ	-ለ-ቆመ	-ያ-አስመዳዎች	ቻሉ	-አና-አል	
<a href="#">H7822</a>	<a href="#">H1961</a>		<a href="#">H7822</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H4872</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H5975</a>	<a href="#">H2748</a>	<a href="#">H3201</a>	<a href="#">H3808</a>	

: מִצְרַיִם	וּבְכָל	בְּחֲרָטְמֵם
ግብፅ	-አና--በ-ላይ-ሁሉ	-በ-ላይ--ያ-አስመዳዎች-የ
<a href="#">H4713</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H2748</a>

ጠንቋዮችም ቍስል ስለ ነበረባቸው በሙሴ ፊት መቆም አልቻሉም፤ ቍስል በጠንቋዮችና በግብፃያን ሁሉ ላይ ነበረና።

וַהֲנִי	דָּבַר	כִּאֲשֶׁר	אֶלְהֵם	שָׁמַע	וְלֹא	פָּרַעַת	לְב	את	וַהֲנִי	וַיִּחַק	12
እግዚአብሔር	ተናገረ	-አንድ	-ለ-እነሱ	ሰማ	-አና-አይ	ፈርዖን	ልብ-የ	)ጠላ(	እግዚአብሔር	-አና--አና-ተመ	
<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H1696</a>		<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H8085</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H6547</a>		<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H2388</a>	

ס	: מִשָּׁה	לֹא
§	ሙሴ	-ለ--ወደ
	<a href="#">H4872</a>	<a href="#">H0413</a>

እግዚአብሔርም የፈርዖንን ልብ አጸና፤ እግዚአብሔር ለሙሴ እንደተናገረው አልሰማቸውም።

וְאִמְרָה -አና-አለ <a href="#">H0559</a>	פְּרַעַה ፈርዖን <a href="#">H6547</a>	לִפְנֵי ፊት-የ <a href="#">H6440</a>	וְהִתְנַצַּב -አና-ቆመች <a href="#">H3320</a>	בְּבִקְרָה -በ-ጧት <a href="#">H1242</a>	הַשְּׂכָמִים -አና-ማልደ-ትነሁ <a href="#">H7925</a>	מִנְשָׁה ሙሴ <a href="#">H4872</a>	אֶל- -ለ--ወደ <a href="#">H0413</a>	יְהוָה እግዚአብሔር <a href="#">H3068</a>	וַיֹּאמֶר -አና-አለ <a href="#">H0559</a>	13
וַיַּעֲבֹדֵנִי -አና-አገለገለ <a href="#">H5647</a>	עַמִּי ሕዝቤ <a href="#">H0853</a>	אֶת- (את) <a href="#">H7971</a>	שָׁלַח ላኩ <a href="#">H5680</a>	הָעֶבְרִים -ያ-ዕብራውያን <a href="#">H0430</a>	אֲלֵהוּ አምላክ <a href="#">H3068</a>	יְהוָה እግዚአብሔር <a href="#">H0559</a>	אָמַר አለ <a href="#">H3541</a>	כֹּה- እንዲህ <a href="#">H0413</a>	אָלַי -ለ-እሱ <a href="#">H0413</a>	

እግዚአብሔርም ሙሴን አለው። ማልደህ ተነሣ፣ በፈርዖንም ፊት ቆመህ በለው። የዕብራውያን አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል። እንዲያገለግሉኝ ሕዝቤን ልቀቅ።

וַיַּעֲבֹדֵי -አና--በ-ላይ-ባሪያ <a href="#">H5650</a>	לְבָבָהּ ልብ <a href="#">H0413</a>	אֶל- -ለ--ወደ <a href="#">H4046</a>	מִנְפַתֵי የእኔ-plagues <a href="#">H3605</a>	כָּל- ሁሉ <a href="#">H0853</a>	אֶת- (את) <a href="#">H7971</a>	שָׁלַח የሚልክ <a href="#">H0589</a>	אֲנִי እኔ <a href="#">H2063</a>	הַזֹּאת -ያ-ይህ <a href="#">H6471</a>	בַּפְּעֵם ጊዜ <a href="#">H0776</a>	וְכִי — <a href="#">H3605</a>	14
וַיַּעֲבֹדֵי -ያ-ምድር <a href="#">H0776</a>	בְּכָל- -በ-ሁሉ <a href="#">H3605</a>	כַּמְנִי -አና-እንደ <a href="#">H3644</a>	אֵין -አና-የለም <a href="#">H0369</a>	כִּי እንደ <a href="#">H3045</a>	תִּדְבַּע አወቀ <a href="#">H5668</a>	בַּעֲבוּר -ሰለ-ምክንያት <a href="#">H0776</a>	וַיַּעֲמֵנִי -አና--በ-ላይ-ሕዝብ <a href="#">H3582</a>				

በምድር ሁሉ እንደ እኔ ያለ እንደሌላ ታውቅ ከንድ በሰውነትህ በባሪያዎችህም በሕዝብህም ላይ መቅሠፍቴን ሁሉ አሁን እልክላሁ።

בְּבִקְרָה -ከ--ያ-pestilence <a href="#">H1698</a>	עַמִּי ሕዝብ <a href="#">H0853</a>	אֶת- - (את) <a href="#">H0853</a>	אוֹתָהּ እንደ- (את) <a href="#">H0853</a>	וְאֵין -አና-መታ <a href="#">H5221</a>	יָדִי እኛ <a href="#">H3027</a>	אֶת- (את) <a href="#">H0853</a>	שָׁלַחְתִּי ላክ <a href="#">H7971</a>	עֲתָהּ አሁን <a href="#">H6258</a>	כִּי -ለ-ምክንያቱም <a href="#">H0776</a>	וְתִקְחֶד -አና-እንደ-ብቃለን <a href="#">H3582</a>	15
							וְהָאֵין -ያ-ምድር <a href="#">H0776</a>	מִן- -ከ--ከ <a href="#">H0776</a>			

አሁን እኔን ዘርግኛ እንተን ሕዝብህንም በቸነፈር በመታሁህ ነበር፣ አንተም ከምድር በጠፋህ ነበር፤

וַיִּלְמַעַן -አና-ሰለዘህ <a href="#">H4616</a>	כְּחִי ጉልበቴ <a href="#">H0853</a>	אֶת- (את) <a href="#">H7200</a>	הַרְאֵתְךָ አየ <a href="#">H5668</a>	בַּעֲבוּר -ለ-ምክንያትህ <a href="#">H5975</a>	הָעֵמֻדִּי ቆመ <a href="#">H2063</a>	זֹאת ይህ <a href="#">H5668</a>	בַּעֲבוּר -ለ-ምክንያትህ <a href="#">H0199</a>	וְאֵינִים -አና--አና-ግን <a href="#">H0776</a>	וְהָאֵין -ያ-ምድር <a href="#">H3605</a>	בְּכָל- -በ-ሁሉ <a href="#">H8034</a>	שָׂמִי ሰም <a href="#">H3605</a>	סָפַר -አና-ቁጠር <a href="#">H8034</a>	16
---	---	---------------------------------------	---	---	---	-------------------------------------	---	--	---	---	---------------------------------------	---	----

ነገር ግን ኃይሌን አገልግብህ ከንድ ስሜም በምድር ሁሉ ላይ ይነገር ከንድ ሰለዘህ እስኪሆንህ።

שָׁלַחְתָּ ላክ <a href="#">H7971</a>	לְבַלְתִּי ከሰከ <a href="#">H1115</a>	בַּעֲמִי -በ-ሕዝብ <a href="#">H549</a>	מִסְתַּלְלִי exalting-yourself <a href="#">H549</a>	עוֹדֶיךָ ገና-ነውህ <a href="#">H5750</a>	17
---	--	--	---	---	----

እንዲትለቅቃቸው ገና በሕዝቤ ላይ ትታበያለህን?

בְּמַצְרַיִם -በ-ግብፅ <a href="#">H4714</a>	כְּמֹהוּ -አና-እንደ <a href="#">H3644</a>	הִיא ሆነ <a href="#">H1961</a>	לֹא- አል <a href="#">H3808</a>	אֲשֶׁר ያ <a href="#">H3966</a>	מֵאֲדָר እጅግ <a href="#">H3515</a>	כָּבֵד ከባድ <a href="#">H1259</a>	בְּרָד hail <a href="#">H4279</a>	מִחֶרֶץ ነገ <a href="#">H6256</a>	כְּעֵת ጊዜ <a href="#">H4305</a>	מִמִּשְׁרֵי አዘገቦ-አለሁ <a href="#">H2009</a>	הִנְנִי እነሆ-እኔ <a href="#">H2009</a>	18
				עֲתָהּ አሁን <a href="#">H6258</a>	וְעַד- -አና-እስከ- <a href="#">H5704</a>	הֵנֻסְדָּהּ እሱ-ነበረ-founded <a href="#">H3245</a>	הַיּוֹם -ያ-ቀን <a href="#">H3117</a>	לְמִן- -ከ--ከ <a href="#">H3117</a>				

እነሆ ነገ በዘህ ጊዜ፣ ከተመሰረተች ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ እንደ እርሱ ያለ በግብፅ ሆኖ የማያውቅ፣ እጅግ ታላቅ በረዶ አዘገብሃለሁ።



24

הַיָּהּ	לֹא	אֲשֶׁר	מֵאֵד	כִּבְדָּר	הַבְּרָד	בְּתוֹךְ	מִתְלַקְתָּ	וְאֵשׁ	בְּרָד	וַיְהִי
ሆነ	አል	ያ	እጅግ	ከባድ	-ያ-hail	-በ--በ-መካከል	ወሰደ	-እና-እሳት	hail	-እና-ሆነ
<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H3808</a>		<a href="#">H3966</a>	<a href="#">H3515</a>	<a href="#">H1259</a>	<a href="#">H8432</a>	<a href="#">H3947</a>	<a href="#">H0784</a>	<a href="#">H1259</a>	<a href="#">H1961</a>

לְנוֹי:	הַיָּהּ	מֵאֵד	מִצְרַיִם	אֲרָץ	בְּכֹל-	כְּמֹהוּ
ሕዝብ	ሆነ	ከ-ያ-ጊዜ	ግብፅ	ምድር	-በ-ሁሉ	-እና-እንደ
	<a href="#">H1961</a>		<a href="#">H4714</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H3644</a>

በረዶም ነበረ፣ በበረዶውም መካከል እሳት ይቃጠል ነበር፣ በረዶውም በግብፅ አገር ሁሉ ሕዝብ ከሆነ ጀምሮ እንደ እርሱ ያልሆነ እጅግ ታላቅ ነበረ።

25

וְעַד-	מֵאֵד	בְּשֵׁנֵהָ	אֲשֶׁר	כֹּל-	אֵת	מִצְרַיִם	אֲרָץ	בְּכֹל-	הַבְּרָד	וַיְהִי
-እና-እስከ-	-ከ-ሰው	-በ-ሜዳ	የ	ሁሉ	(እ)ት	ግብፅ	ምድር	-በ-ሁሉ	-ያ-hail	-እና-መታ
<a href="#">H5704</a>	<a href="#">H0120</a>			<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H4714</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H1259</a>	<a href="#">H5221</a>

הַשָּׁרָה	עָץ	כֹּל-	וְאֵת-	הַבְּרָד	הַכֶּה	הַשָּׁרָה	עָשָׂב	כֹּל-	וְאֵת	בְּהֵמָה
መሰበር	እንጨት	ሁሉ	-□ □ (እ)ት	-ያ-hail	መታ	ሜዳ	ዕፅዋት	ሁሉ	-□ □ (እ)ት	እንስሳ
<a href="#">H7665</a>	<a href="#">H6086</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H1259</a>	<a href="#">H5221</a>		<a href="#">H6212</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0929</a>

በረዶውም በግብፅ አገር ሁሉ በሜዳ ያለውን ሁሉ ሰውና እንስሳን መታ፣ በረዶውም የእርሻን ቡቃያ ሁሉ መታ፣ የአገሩንም ዛፍ ሁሉ ሰበረ።

26

בְּרָד:	הַיָּהּ	לֹא	יִשְׂרָאֵל	בְּנֵי	שָׁם	אֲשֶׁר-	נִשְׁן	בְּאֲרָץ	רַק
	ሆነ	አል	እስራኤል	ልጆች	እዚያ	ያ	ሰጠ	-በ-ምድር	ብቻ
	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H3478</a>		<a href="#">H8033</a>		<a href="#">H1657</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H7535</a>

የእስራኤል ልጆች ተቀምጠው በነበሩት በጤህም አገር ብቻ በረዶ አልወረደም።

27

יְהוּדָה	הַפְּעַם	חֲטָאֲתִי	אֲלֵהֶם	וַיֹּאמֶר	וַיִּלְאֲהֶרֶן	לְמֹשֶׁה	וַיִּקְרָא	פְּרֻעָה	וַיִּשְׁלַח
አግዚአብሔር	-ያ-ጊዜ	ኃጢአት-ሠራ	-ለ-እነሱ	-እና-አለ	-እና--ለ-አሮገ	-ለ-ሙሴ	-እና-ጠራ	ፈርዖን	-እና-ለከ
<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H6471</a>	<a href="#">H2398</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H0175</a>	<a href="#">H4872</a>	<a href="#">H7121</a>	<a href="#">H6547</a>	<a href="#">H7971</a>

הַרְשָׁעִים:	וַעֲמִי	וַאֲנִי	הַצְדִּיק
-ያ--እንደ-ክፉ	-እና-ሕዝብ	-እና-እኔ	-ያ-ጽዳቃ
<a href="#">H7563</a>		<a href="#">H0589</a>	<a href="#">H6662</a>

ፈርዖንም ልኮ ሙሴንና አሮገን ጠራ። በዚህ ጊዜ በደልሁ፤ እግዚአብሔር ጸድቅ ነው፣ እኔና ሕዝቤም ኃጢአተኞች ነን።

28

אֲתָכֶם	וַאֲשַׁלְחָהּ	וַיְבָרַךְ	אֲלֵהֶם	קָלַת	מִהֵיטָב	וַיִּב	יְהִי	אֶל-	הַעֲתִירָהּ
እንተ	-እና-ለከ	-እና-hail	አምላክ	ድምፅ	-ከ-ሆነ	-እና-ብዙ	አግዚአብሔር	-ለ--ወደ	-እና-ጸለየ
<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H7971</a>	<a href="#">H1259</a>	<a href="#">H0430</a>		<a href="#">H1961</a>		<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H6279</a>

לְעַמְּךָ:	תִּסְבְּרֵנִי	אֶל
-ለ-ቆመ	ትጪምሩም	-እና-እይ
<a href="#">H5975</a>	<a href="#">H3254</a>	<a href="#">H3808</a>

የአምላክ ነገድጻድ በረዶውም በዝቶአልና ወደ አግዚአብሔር ጸልዩ፤ እለቅቃችሁም ሆኑ፣ ከዚያም በኋላ በዚህ አትቀመጡም አላቸው።

29

יְהוּדָה	אֶל-	כִּפִּי	אֵת-	אֲפָרֹשׁ	הַעִיר	אֵת-	כִּצְּאֹתַי	מִשָּׁה	אֲלֵיוֹ	וַיֹּאמֶר
አግዚአብሔር	-ለ--ወደ	ማንኪያ	(እ)ት	እኔ-will-spread	-ያ-ከተማ	(እ)ት	ወጣ	ሙሴ	-ለ-እሱ	-እና-አለ
<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H3709</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H6566</a>		<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3318</a>	<a href="#">H4872</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0559</a>

לְיִהוּדָה	כִּי	תִּבְרַע	לְמַעַן	עוֹד	יְהִי	לִּי	וְהַבְּרָד	יִתְּרִלֶיךָ	הַקְּלֹתַי
-ለ-አግዚአብሔር	እንደ	አወቀ	-በ-ምክንያት	ገና	ሆነ	አል	-እና--ያ-hail	-እና-ተፈ	-ያ-ድምፅ
<a href="#">H3068</a>		<a href="#">H3045</a>	<a href="#">H4616</a>	<a href="#">H5750</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H1259</a>	<a href="#">H2308</a>	

הָאָרֶץ:
-ያ-ምድር
<a href="#">H0776</a>

ሙሴም። ከከተማ በወጣሁ ጊዜ እጅን ወደ አግዚአብሔር እዘረጋለሁ፤ ምድሪቱ ለአግዚአብሔር እንደሆነች ታውቅ ዘንድ ነገድጻዱ ይቀራል፣ በረዶውም ደግሞ አይወርድም።

אָלְהֵיִם:	יְהוָה	מִבְּנֵי	תִּירְאוּן	טָרַם	כִּי	יִדְבְּרוּ	וַעֲבָדוּ	וְאֵתָה	30
አምላክ	እግዚአብሔር	ከ-ፊት	ፈራ	-አና-ከ-በፊት	እንደ	አወቁም	-አና-ባሪያ	-አና-አንተ	
<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H3372</a>	<a href="#">H2962</a>		<a href="#">H3045</a>	<a href="#">H5650</a>		

ነገር ግን አንተና ባሪያዎችህ አምላክን እግዚአብሔርን ገና እንደማትፈሩ አውቃለሁ አለው።

בִּבְעָל:	הַתְּשָׁפֵת	אֲבִיב	הַשְּׂעֵרָה	כִּי	נִכְתָּה	וְהַשְּׂעֵרָה	וְהַתְּשָׁפֵת	31
bud	-አና--ያ-flax	ጆሮ	-ያ-barley	-ለ-ምክንያቱም	መታ	-አና--ያ-barley	-አና--ያ-flax	
<a href="#">H1392</a>	<a href="#">H6594</a>	<a href="#">H0024</a>	<a href="#">H8184</a>		<a href="#">H5221</a>	<a href="#">H8184</a>	<a href="#">H6594</a>	

ገብሱ እሸቶ ተልባውም አፍርቶ ነበርና ተልባና ገብሱ ተመታ።

הַנָּהָה:	אֶפְיֵלֶת	כִּי	נִבּוּ	אֵל	וְהַכְּסֹמֶת	וְהַחֲטָה	32
እሱ	late	-ለ-ምክንያቱም	መታ	አል	-አና--ያ-spelt	-አና--ያ-ሰንደ	
<a href="#">H2007</a>	<a href="#">H0648</a>		<a href="#">H5221</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H3698</a>	<a href="#">H2406</a>	

ሰንደውና አጃው ግን ጊዜው ገና ነበርና አልተመታም።

יְהוָה	אֶל-	כַּפּוּ	וַיִּפְרֹשׂ	הַעֵיר	אֶת-	פְּרֻעָה	מֵעַם	מִשָּׁה	וַיִּצְא	33
እግዚአብሔር	-ለ--ወደ	ማንኪያ	-አና-spread	-ያ-ከተማ	)ተላ(	ፈርገን	-ከ	ሙሴ	-አና-ወጣ	
<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H3709</a>	<a href="#">H6566</a>		<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H6547</a>		<a href="#">H4872</a>	<a href="#">H3318</a>	

אֶת-:	נֶתַת	לֹא-	וַיִּטַּר	וְהַבָּרָד	וְהַקְּלוֹת	וַיִּתְּרֵלֵי	
-ለ-ምድር	አፈሰሰ	አል	-አና-rain	-አና--ያ-hail	-ያ-ድምፅ	-አና--አና-ተዉ	
<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H5413</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H4306</a>	<a href="#">H1259</a>		<a href="#">H2308</a>	

ሙሴም ከፈርገን ዘንድ ከከተማ ወጣ፣ እጁንም ወደ እግዚአብሔር ዘረጋ፤ ነገድኋልም በረዶውም ተቋረጠ፣ ዝናቡም በምድር ላይ አልፈሰሰም።

אֶת-:	וַיִּנְסֶה	וְהַקְּלוֹת	וְהַבָּרָד	וְהַמִּטָּר	וְהַחֲלָל	כִּי-	פְּרֻעָה	וַיִּנְרָא	34
-ለ-ኃጢአት-ሠራ	-አና-ቀጠለ	-አና--ያ-ድምፅ	-አና--ያ-hail	-ያ-rain	-አና-ተዉ	እንደ	ፈርገን	-አና-አየ	
<a href="#">H2398</a>	<a href="#">H3254</a>		<a href="#">H1259</a>	<a href="#">H4306</a>	<a href="#">H2308</a>		<a href="#">H6547</a>	<a href="#">H7200</a>	

וַעֲבָדוּ:	הוּא	לְבוֹ	וַיִּכְבַּד
-አና-ባሪያ	እሱ	ልቡ	-አና-ከባድ
<a href="#">H5650</a>	<a href="#">H1931</a>		<a href="#">H3513</a>

ፈርገንም ዝናቡ በረዶውም ነገድኋልም እንደ ተቋረጠ ባየ ጊዜ ኃጢአትን ጨመረ፣ እርሱና ባሪያዎቹም ልባቸውን አደነደኑ።

יְהוָה	דָּבַר	כַּאֲשֶׁר	יִשְׂרָאֵל	בָּנֵי	אֶת-	שָׁלַח	וְלֹא	פְּרֻעָה	לֵב	וַיִּחְזַק	35
እግዚአብሔር	ተናገረ	-እንደ	እስራኤል	ልጆች	)ተላ(	ለከ	-አና-አይ	ፈርገን	ልብ-የ	-አና--አና-ተመ	
<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H1696</a>		<a href="#">H3478</a>		<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H7971</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H6547</a>		<a href="#">H2388</a>	

פ	נוֹשָׂה:	בִּיד-
s	ሙሴ	-በ-አጅ
	<a href="#">H4872</a>	<a href="#">H3027</a>

የፈርገንም ልብ ጸና፤ እግዚአብሔርም በሙሴ አፍ እንደተናገረ የእስራኤልን ልጆች አልለቀቀም።